



City of Seattle

# Sweetened Beverage Tax

ጤናማ ምግብን እና የልጅ ጤና እና ዕድገትን መደገፍ



ከ2018 ጀምሮ፣ Seattle በከተማው ውስጥ በሚሰራጩ በስኳር የተሰሩ መጠጦች ላይ ግብር መጣል ጀመረ (**ድንጋጌ 125324**)። Sweetened Beverage Tax (SBT፣ የጣፋጭ መጠጦች ቀረጥ) በደንበኞች ላይ በቀጥታ የሚጨመር የሽያጭ ግብር ክፍያ አይደለም። ከዚያ ይልቅ፣ ይህ ቀረጥ አከፋፋዮች በ Seattle ከተማ ውስጥ ከሚያከፋፍሏቸው ከስኳር የተሰሩ ጣፋጭ ምርቶች ላይ (በወቅት 1.75 ሳንቲም) እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋል።

## Seattle ይህን ቀረጥ ለምን አጸደቀ?

ይህ ቀረጥ ስኳርነት ያላቸውን መጠጦችን ሽያጭ እና ፍጆታን በመቀነስ የ Seattle ነዋሪዎችን ጤና ለማሻሻል የታቀደ ነው። በተጨማሪም የታክስ ገቢው በዋናነት ጤናማ የምግብ አቅርቦትን፣ የልጅ እድገት እና የቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞችን ለመደገፍ ጥቅም ላይ ይውላል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ስኳርነት ያላቸው መጠጦች **2ኛ ዓይነት የስኳር በሽታ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት** እና የልብ ህመም በሽታዎችን ስጋት የሚጨምር የረጅም ጊዜ የውፍረት መጨመርን ሊያመጣ ይችላል። ስኳርነት ያላቸው መጠጦች የጥርስ መቦርቦርን ሊያመጡ ይችላሉ። 20-ወቅት መጠን ያለው የለሰላሳ መጠጥ ጠርሙስ ከ15 የሻይ ማኪያዎች በላይ ስኳርን መያዝ የሚችል ሲሆን ከ250 በላይ ካሎሪዎች የሚይዝ ቢሆንም አነስተኛ የምግብ ይዘት አለው።

### ግብር የሚከፈልላቸው ለሰላሳ መጠጦች



የተለመዱ የለሰላሳ መጠጦች



የፍራፍሬ መጠጦች



ኃይል ሰጪ እና የስፖርት መጠጦች



ጣፋጭ ውጋዎች



ጣፋጭ ቡና እና ሻዮች



ሽፎፕ እና ሌሎች መድኃኒቶች

### ከግብር ነፃ የለሰላሳ መጠጦች



ወተት እፅዋት ላይ የተመሰረቱትን ጨምሮ



የውፍረት መቀነሻ መጠጦች



100% ጁስ



የታሽገ ውጋ



የሕጻናት የዲግቲ ወተት



የአልኮል መጠጦች

ለህክምና የሚውሉ በተጠቃሚዎች የተቀላቀሉ ተጨማሪ ዲግቲዎች እና የተጣሩ ንጥረ ነገሮች እና የለሰላሳ መጠጦች።

20 እዝ የሆነ ለሰላሳ ያለው

# 15



የሻይ ማኪያዎች

ስኳር እና

# 250

ካሎ ካሎሪዎች



1-2 ጣላዎች ብቻ

የለሰላሳ መጠጥ በቀን

የሚከተለውን ስጋት ይጨምራል

2ኛ ዓይነት የስኳር በሽታ

# 26%

# ገንዘብ ወዴት ይሄዳል?

**Sweetened Beverage Tax Community Advisory Board (የጣፋጭ መጠጦች ቀረጥ የማህበረሰብ አማካሪ ቦርድ)** ለጤናማ ምግብ ዕድልን ለመጨመር የሚረዱ እና የልጅ ጤንነት፣ ዕድገት እና የትምህርት ቤት ዝግጅትን ጥቅም ላይ ይውላል። ለዘርዘር መረጃ የሚከተለውን ይመልከቱ **Seattle Municipal Code 5.53.055 (የሲያትል ማዘጋጃ ቤት ደንብ 5.53.055)**።

ምግብ የማግኘት እድል **61%**



## የተመጣጠነ ምግብ እና መጠጦች ፍትሃዊ ተደራሽነት ማሳደግ

የ SBT ገቢ የምግብ ባንኮችን፣ የምግብ ፕሮግራሞችን እና የምግብ አቅርቦት አገልግሎቶችን ለቤተሰቦች፣ ለአረጋውያን እና የምግብ ዋስትና አጠቃቀም ግለሰቦችን ይደግፋል። የገንዘብ ድጋፍ ትኩረት፣ ከባህል ጋር ተዛማጅነት ያለው፣ በአካባቢው የሚጠቅሉ ፍራፍሬዎች እና አትክልቶችን ለወጣቶች በህዝብ ማእከላት፣ የህጻናት እንክብካቤ፣ ቅድመ ትምህርት ቤቶች እና ትምህርት ቤቶች ለሚሰጡ ፕሮግራሞች ይሰጣል። **Fresh Bucks (ፍሬሽ በክስ)**፣ አስተኛ በጀት ያላቸው የ Seattle ነዋሪዎች ጤናማ ምግብ መግዛት እንዲችሉ የሚረዱ ፕሮግራም ሲሆን በግብር ድጋፍ ያገኛል።



## በማህበረሰብ-መር ፕሮጀክቶች ጤና ማሳደግ

በ SBT ገቢዎች የሚደገፉት አብዛኛዎቹ ስራዎች የሚመሩት እንዲሁም የሚጠቅሙት በምግብ እና በጤና ኢፍትሃዊነት ለተጎዱ ሰዎች ነው። ጥቁር፣ የአገሬው ተወላጆች፣ ቀለም ያላቸው ሰዎች፣ ስደተኞች፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች፣ ወጣቶች እና ሽማግሌዎች። እነዚህ ስራዎች **Food Equity Fund (የምግብ ፍትሃዊነት ፈንድ)** የማህበረሰብ ድጎማ ፕሮግራም፣ የመጠጥ ውሃን ለማስተዋወቅ **በወጣቶች የሚመራ የሚዲያ ዘመቻ**፣ በ Seattle የህዝብ ትምህርት ቤቶች የውሃ መጠጫ እቃዎችን መውያ ጣቢያዎች መትከል እና ጤናማ፣ ባህላዊ-ነክ የሆኑ ምግቦች እና መጠጦች አቅርቦትን የሚያሳድጉ የተለያዩ ስልቶችን ያካትታሉ።

በ 2021፣ Sweetened Beverage Tax

**\$20.3M**

ለጤናማ ምግብ እና መጠጥ አቅርቦትን ለሚጨምሩ እና ቅድመ ልጅ እድገትን እና ትምህርትን ለሚደግፉ ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች አቅርቧል።

የልጅ ጤንነት እና ቅድመ ትምህርት **39%**



## ከፍተኛ ጥራት ያለው የህጻናት እንክብካቤ ፍትሃዊ ተደራሽነትን ማሳደግ

የ SBT ገቢ ለሠራተኛ ቤተሰቦች **የህጻናት እንክብካቤ ድጎማዎችን** በማስፋፋት፣ አስተኛ **የቤተሰብ ሕጻናት እንክብካቤ** አቅራቢዎችን በቤት ውስጥ በመጎብኘት፣ በሥልጠና ሞጁሎች እና በቴክኒካል አገዛዎች መደገፍ እና የጨቅላ ህጻናት እንክብካቤን ለማሻሻል የሚረዱ የጤና ማማከር እና ስልጠና መስጠት ነው።



## በልጆች ጤና እና ልማት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ

በ2021፣ የ Seattle ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ **Prenatal-to-Three Community Grants Program (ከቅድመ ወላድ-ለሶስት-ማህበረሰብ የድጋፍ ፕሮግራም)** ከ SBT ገቢ ጋር ጀምሯል። ገቢው እንደ የእድገት ችግር ላለባቸው ልጆች ወይም የአካል ጉዳተኛ የቤተሰብ አባል ያሉ የእድገት ምርመራ እና የህክምና ድጋፍ የሚሰጡ እንደ Developmental Bridge (የእድገት ድልድይ) ፕሮግራም ያሉ ፕሮግራሞችን ይደግፋል።

